

የምግብ ትራፊዎችን ወደ ኮምፖስት ለመቀየር መጣል ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ሀብት ይወቁ።

ነዋሪዎች የምግብ ትርፍራፊዎቻቸውን ቅዳሜና እሁድ ቅርብ ወደሆናቸው ስፍራ መውሰድ ይችላሉ። የምግብ ትርፍራፊ፣ ልክ እንደ ፍራፍሬና የአትክልት ልጣጮች፣ ወደ ኮምፖስት ሊቀየሩ ይችላሉ። ኮምፖስት በንጥረ ነገሮች የዳበረና የአትክልት ስፍራን ለመንከባከብና ለእርሻ ስራ እንደ ማዳበሪያነት አፈር ላይ ሊደረግ ይችላል። እኛ—የዲሲ መንግስት— ኮምፖስት የሚሆነውን የእርስዎን የምግብ ትርፍራፊ በዲስትሪክቱ ውስጥ ባሉ 10 ቦታዎች ሰብስበን ለእርስዎ ኮምፖስት እናደርገዋለን። በቤትዎ ኮምፖስት ማድረግ ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ ነገር ግን የምግብ ትርፍራፊዎችን ለመቀነስ አሁንም ከፈለጉ ይህ ፕሮግራም ሊረዳዎት ይችላል።

ይህ ፕሮግራም የምግብ ትርፍራፊ መጣያ (Food Waste Drop-Off) ይባላል እንዲሁም የቀረበው በዲሲ የህዝብ ስራዎች መምሪያ (DC Department of Public Works) ነው።

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።

ዲሲ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

የንግድ ኮምፖስት አንቀበልም።

ይሳተፉ።

1. ፍራፍሬዎን እና የተክሎች ቁርጥራጮችን፣ የቡና እርሻዎችን፣ የእንቁላል ቅርፊቶችን፣ የእንቁላል ዛጎሎችን እና ትናንሽ የቤት እፅዋቶችን በታሽገ መያዣ ውስጥ ይሰብስቡ። አንድ ነገር ኮምፖስት ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ካልሆኑ፣ [የምንቀበላቸውን የእኛን ሁሉንም ዝርዝሮች](#) ማየት ይችላሉ።
2. መጥፎ ሽታዎችን ወይም ተባዮችን ለማስወገድ፣ የምግብ ትራፊዎን ፍሪጅ ውስጥ ለማስቀመጥ ሊፈልጉ ይችላሉ።
3. [ለእርስዎ ቅርብ የሆነ የመጣያ ስፍራ](#) ይፈልጉ እና መቼ ክፍት እንደሚሆን ያረጋግጡ። አንዳንዶቹ ስፍራዎች በክረምት ክፍት አይደሉም።
4. የምግብ ትርፍራፊዎን ወደ መጣያ ስፍራ ያምጡና ከምግብ ትራፊ መሰብሰቢያ ማስቀመጫዎን በአንዱ ውስጥ ይገልብጡት።
5. ማስቀመጫዎን ያለቅልቁና ይደገሙት!

የበለጠ መረጃ ይሰጡን።

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል?

የምግብ ትርፍራፊዎን በዲስትሪክቱ ውስጥ ወደሚገኘው የአካባቢ ኮምፖስት ስፍራ ወይም ለአካባቢው የንግድ ተቋም ኮምፖስት እናመጣለን፤ ይህም ለአትክልት ወይም ለእርሻ ሊያገለግል በሚችል ንጥረ-ነገር የበለጠ ማዳበሪያ ይሆናል።

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ?

አንዳንድ የመጣያ ስፍራዎች በየወቅቱ ይከፈታሉ። [የመጣያ ስፍራዎችን ቀኖችና ሰዓታት ያረጋግጡ።](#)

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው?

መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካለዎት፣ የምግብ ቆሻሻ መጣያ ቡድንን በስልክ ቁጥር [\(202\) 673-6833](tel:(202)673-6833) ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:15 am እስከ 4:45 pm ባለው ሰዓት ደውለው ያግኙ። ወይም nzero.waste@dc.gov ላይ “Food Waste Drop-Off Question” በሚል ርእሰ መስመር ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።

ቤቴን የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ ለማድረግ አሁንም ቢሆን እርዳታ ያስፈልገኛል። ምን ማድረግ አለብኝ?

በእኛ [የአካባቢያዊ ሃብቶች ገጽ](#) ላይ እርዳታ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ኮምፖስትን ምንድን ነው?

ኮምፖስትን እንደ ማይክሮቦች፣ ፈንገሶች ወይም ትሎች ያሉ ፍጥረታት የምግብ ትርፍራፊዎችና ሌሎች አርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን ወደ ማዳበሪያነት የሚሰባብሩበት ሂደት ነው። ኮምፖስት በአልሚ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ሲሆን አዲስ ተክሎች እንዲያደጉ ለማገዝ አፈር ላይ ሊጨመር ይችላል። ከብዙ ናይትሮጅን ጋር ያሉ (እንደ ምግብ ትርፍራፊ ወይም ትኩስ የሳር ቁርጥራጮች)፣ በርካታ ካርቦን ያሉባቸው (እንደ ቅጠሎች፣ እንጆሪ፣ ወይም እንጨቶች)፣ አክሲዲን እና ውሃ የያዙ ትክክለኛ የንጥል ነገሮች ድብልቅ ያስፈልጉዎታል።

ለምን ኮምፖስት ማድረግ አስፈለገኝ?

ኮምፖስትን ከመሬት ወስጥ መጣል በመጠበቅ፣ አደገኛ የሆኑ የሚቱን (methane) ልቀቶችን ለመቀነስ ይረዳሉ። በተጨማሪም ምግብና ሌሎች አትክልቶችን ለማሳደግ በጓሮው ውስጥ ለመጠቀም እንዲችሉ፣ በአልሚ ንጥረ ነገር የበለጸገ ማዳበሪያ ይፈጥራል።

በቤት ውስጥ ኮምፖስት ማድረግ ብፈልግለት?

የኮምፖስትነትን ወርክሾፕ ላይ ሲገኙና ኮምፖስት ማድረጊያ መሳሪያ ለቤትዎ ሲገዙ፣ እስከ \$75 የሚሆን ተመላሽ ያገኛሉ። [በቤት ውስጥ ኮምፖስት የማድረግ ፕሮግራም ገጽ](#) ላይ የበለጠ ይወቁ።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው።